



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥረኛ ዓመት ቁጥር 18
አዲስ አበባ-ታህሣሥ 18 ቀን ፲፱፻፺፮ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

10th Year No 18
ADDIS ABABA-23rd December, 2003

ግውጫ
አዋጅ ቁጥር ፻፸፮/፲፱፻፺፮ ዓ.ም
የኢትዮጵያ ዜግነት አዋጅ፳፫ ጸቢ፻፳፭

CONTENTS
Proclamation No. 378/2003
Ethiopian Nationality Proclamation.....Page 2505

**አዋጅ ቁጥር ፻፸፮/፲፱፻፺፮
በሌሊት ጉዳይ ዜግነት የወጣ አዋጅ**

በሕገ መንግሥቱ ድንጋጌዎች ጋር የተጣጣመና የተገኘ
አዲስ የዜግነት ስር ግዛብ ለሰጠ ሆኖ በመገኘቱ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ስር
መንግሥት አንቀጽ ፶፭/፩ መሠረት የሚከተለው ታውጧል፡፡

ከፊርማ ላይ
ጠቅላይ

፩ አጭር ርዕስ
ይህ አዋጅ "የኢትዮጵያ ዜግነት አዋጅ ቁጥር ፻፸፮/
፲፱፻፺፮" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪ ትርጓሜ
የቃሉ አገጣጠ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስ
ተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡
፩/ "የውጭ አገር ሰው" ማለት የኢትዮጵያ ዜጋ ያልሆነ
ግንኛውም ሰው ነው፡፡
፪/ "ሠጠኛ መኖሪያ ቦታ" ማለት በኢትዮጵያ የኖሩት
ብሔር ሕግ አንቀጽ ፩፻፲፫ የተደነገገውን ትርጓሜ
የሚያሟላ የአገር ሰው መኖሪያ ቦታ ነው፡፡

**PROCLAMATION NO. 378/2003.
A PROCLAMATION ON ETHIOPIAN NATIONALITY**

WHEREAS, it has become necessary to promulgate a
comprehensive new nationality law which is consistent
with the provisions of the Constitution;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55 (1)
of the Constitution of the Federal Democratic Republic of
Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

**PART ONE
GENERAL**

1. Short Title
This Proclamation may be cited as the "Ethiopian
Nationality Proclamation No. 378/2003."

2. Definitions
In this proclamation unless the context requires
otherwise:

1/ "foreigner" means a person who is not an
Ethiopian national;

2/ "domicile" means the residence of a person as
defined under Article 183 of the Civil Code of
Ethiopia;

ያንዱ ዋጋ 3-00
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ ፳፻፩
Negarit G. P.O.Box 80001

- ሀ/ "ልጅ" የሚለው ቃል ጉዲፊቻ የተደረገ ልጅንም ይጨምራል፤
- ለ/ "ለአካል መጠን ያላደረሰ" ማለት በኢትዮጵያ የፍትሕ ብሔር ሕግ መሠረት በዕድሜው ለአካል መጠን ያላደረሰ ሰው ነው፤
- ሐ/ "ባለሥልጣን" ማለት የደህንነት፣ የኢምግራሽንና የስደተኞች ጉዳይ ባለሥልጣን ነው።

ከፍል ሁለት
የኢትዮጵያን ዜግነት ስለማግኘት

- ቀ. በትውልድ ስለሚገኝ ዜግነት
 - ሀ/ ወላጆቹ ወይም ከወላጆቹ አንዱ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው፣ በትውልድ የኢትዮጵያ ዜጋ ነው፤
 - ለ/ በኢትዮጵያ ውስጥ የተገኘ ወላጆቹ ያልታወቁ ሕፃን የውጭ አገር ዜግነት ያለው መሆኑ ካልተረጋገጠ በስተቀር ከኢትዮጵያዊ እንደተወለደ ተቆጥሮ የኢትዮጵያ ዜጋ ይሆናል።
- ቁ. በሕግ ስለሚገኝ ዜግነት
 - አንድ የውጭ አገር ሰው በዚህ አዋጅ ከአንቀጽ ፭-፲፪ በተመለከተው ድንጋጌዎች መሠረት የኢትዮጵያን ዜግነት ሕግ ሊያገኝ ይችላል።
- ቁ. መግለጫ ስለሚገባቸው ሁኔታዎች
 - የኢትዮጵያ ዜግነት በሕግ ለማግኘት የሚያመለክት የውጭ አገር ሰው የሚከተሉትን ማሟላት አለበት፤
 - ሀ/ በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት ለአካል መጠን ያደረሰና በሕግ ችሎታ ያለው መሆን፤
 - ለ/ መደበኛ መኖሪያውን በኢትዮጵያ ውስጥ መመስረትና ማመልከቻውን እስካቀረበበት ቀን ድረስ ባሉት አምስት ዓመታት ውስጥ በድምሩ ቢያንስ ለአራት ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ መኖር፤
 - ሀ/ ከአገሪቱ ብሔር/ብሔረሰቦች ቋንቋዎች ባንዱ መግባባት መቻል፤
 - ለ/ እራሱንና ቤተሰቡን ለማስተዳደር የሚያስችል ሕጋዊ የገቢ ምንጭ ያለው መሆን፤
 - ሐ/ መልካም ሥነ-ምግባር ያለው መሆን፤
 - ከ/ በወንጀል ተከሰሶ ያልተቀጣ መሆን፤
 - ደ/ የቀድሞ ዜግነቱን የተወ መሆኑን ወይም የኢትዮጵያን ዜግነት ቢያገኝ የቀድሞ ዜግነቱን ለመተው የሚችል መሆኑን ወይም ዜግነት የሌለው ሰው መሆኑን ማስረዳት መቻል፤ እና
 - ፳/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፪ የተመለከተውን ቃለ መሐላ መፈጸም።
- ቁ. የጋብቻ ሁኔታዎች
 - ከኢትዮጵያ ዜጋ ጋር የፀና ጋብቻ ያለው የውጭ አገር ሰው፤
 - ሀ/ ጋብቻው በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት የተፈጸመ ወይም ከኢትዮጵያ ውጭ ከተደረገ በዚያን አገር ሕግ መሠረት የተፈጸመ ከሆነ፤

- 3/ the term "child" includes an adopted child;
- 4/ "minor" means a person who has not attained the age of majority as determined under the Civil Code of Ethiopia;
- 5/ "Authority" means the Security, Immigration and Refugee Affairs Authority.

PART TWO
ACQUISITION OF ETHIOPIAN NATIONALITY

- 3. Acquisition by Descent
 - 1/ Any person shall be an Ethiopian national by descent where both or either of his parent is Ethiopian.
 - 2/ An infant who is found abandoned in Ethiopia shall, unless proved to have a foreign nationality, be deemed to have been born to an Ethiopian parent and shall acquire Ethiopian nationality.
- 4. Acquisition By Law
 - Any foreigner may acquire Ethiopian nationality by law in accordance with the provisions of Articles 5-12 of this Proclamation.
- 5. Conditions To Be Fulfilled
 - A foreigner who applies to acquire Ethiopian nationality By law shall:
 - 1/ have attained the age of majority and be legally capable under the Ethiopian law;
 - 2/ have established his domicile in Ethiopia and have lived in Ethiopia for a total of at least four years preceding the submission of his application;
 - 3/ be able to communicate in any one of the languages of the nations/nationalities of the Country;
 - 4/ have sufficient and lawful source of income to maintain himself and his family;
 - 5/ be a person of good character;
 - 6/ have no record of criminal conviction;
 - 7/ be able to show that he has been released from his previous nationality or the possibility of obtaining such a release upon the acquisition of Ethiopian nationality or that he is a stateless person; and
 - 8/ be required to take the oath of allegiance stated under Article 12 of this Proclamation.
- 6. Cases of Marriage
 - A foreigner who is married to an Ethiopian national may acquire Ethiopian nationality by law if:
 - 1/ the marriage is concluded in accordance with the Ethiopian laws or in accordance with the laws of any other country where the marriage is contracted;

- ሀ/ ጋብቻው ከተፈጸመ ቢያንስ ሁለት ዓመት የሞላው ከሆነ;
- ለ/ ማመልከቻውን እስከአቀረበበት ቀን ድረስ ቢያንስ ለአንድ ዓመት በኢትዮጵያ ውስጥ የኖረ ከሆነ;
- መ/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ 18/፣ 19/ እና 20/የተደነገጉትን ሁኔታዎች የሚያሟላ ከሆነ; የኢትዮጵያ ዜግነት በህግ ሊሰጠው ይችላል።

፮. የጉዲፈቻ ሁኔታዎች

- በኢትዮጵያ ዜጋ ጉዲፈቻ የተደረገ ሰው፤
- ሸ/ ለአካለ መጠን ያላደረሰ ከሆነ;
- ሸ/ ከጉዲፈቻ አድራጊ ወላጅ ጋር በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ከሆነ;
- ሸ/ ከጉዲፈቻ ወላጆቹ አንዱ የውጭ አገር ሰው ከሆነ ለልጅ የኢትዮጵያ ዜግነት እንዲሰጠው የተሰማማ ስለመሆኑ በጽሑፍ ከገለጸ; እና
- ሸ/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፭/19/ የተደነገገው ሁኔታ ከተሟላ፣ የኢትዮጵያ ዜግነት በህግ ሊሰጠው ይችላል።

፯. ልዩ ሁኔታዎች

በኢትዮጵያ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ የውጭ አገር ሰው በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፭ ንዑስ አንቀጽ 18/ እና 19/ የተመለከቱትን ሁኔታዎች ባያሟላም የኢትዮጵያ ዜግነት በህግ ሊሰጠው ይችላል።

ወ. በሕግ ዜግነት ስለተሰጠው ሰው ልጆች

- ሸ/ የኢትዮጵያ ዜግነት በሕግ የተሰጠው ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ አብርት ለሚኖር ለአካለ መጠን ያላደረሰ ልጅ የኢትዮጵያ ዜግነት እንዲሰጠው ሊጠይቅ ይችላል። ሆኖም የኢትዮጵያ ዜግነት በህግ የተሰጠው ከወላጆች ለአንደኛው ብቻ ከሆነ ለልጆቹ የኢትዮጵያ ዜግነት እንዲሰጥ የሁለቱም ስምምነት ያስፈልጋል።
- ሸ/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 18/ መሠረት የኢትዮጵያ ዜግነት እንዲሰጠው ጥያቄ የቀረበለት ልጅ የተደገፈ ዜግነቱን የተወ ወይም ለመተው የሚችል መሆኑን አመልካቹ ማስረዳት ከቻለ የኢትዮጵያ ዜግነት በህግ ይሰጠዋል።

ዘ. በሕግ ዜግነት ለግጥሞች ስለሚቀርብ ማመልከቻ

- ሸ/ የኢትዮጵያ ዜግነት በሕግ እንዲሰጥ የሚቀርብ ማመልከቻ አግባብነት ካላቸው ማስረጃዎች ጋር ተያይዞ ለባለሥልጣኑ መቅረብ አለበት;
- ሸ/ የኢትዮጵያ ዜግነት እንዲሰጥ የተጠየቀው አካለ መጠን ላላደረሰ ልጅ ከሆነ ማመልከቻው በወላጆቹ መቅረብ አለበት።

ሰ. ማመልከቻ ስለማግራትና ስለመወሰን

- ሸ/ የኢትዮጵያ ዜግነት በሕግ እንዲሰጥ የቀረበ ማመልከቻ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፳፫ መሠረት በተቋቋመ የዜግነት ጉዳይ ኮሚቴ ይጣራል።
- ሸ/ ኮሚቴው የቀረበለትን ማመልከቻና ማስረጃዎች ከመረመረና አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ተጨማሪ ማስረጃዎች እንዲቀርቡለት በማድረግ ካጣራ በኋላ ለባለሥልጣኑ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል።

- 2/ there is a lapse of at least two years since the conclusion of the marriage;
- 3/ he has lived in Ethiopia for at least one year preceding the submission of his application; and
- 4/ he fulfilled the conditions stated under Sub-Articles (1), (7) and (8) of Article 5 of this Proclamation

7. Cases of Adoption

An child adopted by Ethiopian national may acquire Ethiopian nationality by law if:

- 1/ he has not attained the age of majority;
- 2/ he lives in Ethiopia together with his adopting parent;
- 3/ Where one of his adopting parents is a foreigner, such parent has expressed his consent in writing; and
- 4/ the condition stated under Article 5(7) of this Proclamation has been fulfilled.

8. Special Cases

A foreigner who has made an outstanding contribution in the interest of Ethiopia may be conferred with Ethiopian Nationality by law irrespective of the conditions stated under Sub-Articles (2) and (3) of Article 5 of this Proclamation.

9. Children of a Naturalized Person

- 1/ A person who has acquired Ethiopian Nationality by law may apply for the his minor child living with him in Ethiopia; provided, however, that where the applicant is the only naturalized parent, the consent of both parents shall be required for naturalization of the child.
- 2/ A child whose application for naturalization has been submitted in accordance with Sub-Article (1) of this Article shall be conferred with Ethiopian nationality where the applicant is able to show that the child is released from his previous nationality or the possibility of obtaining such release.

10. Submission of Application for Naturalization

- 1/ An application to obtain Ethiopian nationality by law shall be accompanied with relevant documents and shall be submitted to the Authority.
- 2/ An application for the naturalization of a minor child shall be submitted by his parents.

11. Examining and Deciding upon an Application

- 1/ An application to obtain Ethiopian nationality by law shall be examined by the Nationality Affairs Committee established under Article 23 of this Proclamation.
- 2/ The Committee shall submit its recommendation to the Authority, following the examination of the application and documents submitted to it as well as such other additional information furnished on its demand.

ር/ የኢትዮጵያ ዜግነት በሕግ እንዲሰጥ ከሚጠየቀው የተረፈው የውሳኔ ሃሳብ በባለሥልጣኑ ተቀባይነት ካገኘ አመልካቹ በኮሚቴው ዘንድ ቀርቦ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፪ የተመለከተውን ቃለ መሀላ እንዲፈጽም ተደርጎ በሕግ የኢትዮጵያ ዜግነት ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጠዋል።

፲፪ የታግኝነት ቃለ መሀላ

የኢትዮጵያ ዜግነት በሕግ የሚሰጠው ማንኛውም ለአካለ መጠን ያደረሰ ሰው የሚከተለውን ቃለ መሀላ መፈጸም አለበት፣

“እኔ _____ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ታማኝ ዜጋ ለመሆንና ለአገሪቱ ሕገ-መንግሥት ተገዥ ለመሆን ቃል እገባለሁ።”

፲፫ ስለዜግነት መታወቂያ ወረቀት

- ፩/ ማንኛውም ለአካለ መጠን ያደረሰ የኢትዮጵያ ዜጋ የዜግነት መታወቂያ ወረቀት ይሰጠዋል።
- ፪/ ለአካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች በወላጅ መታወቂያ ወረቀት ላይ መመዝገብ አለባቸው።
- ፫/ የዜግነት መታወቂያ መረቀቅ የሚሰጠው በባለሥልጣኑ ወይም በባለሥልጣኑ ውክልና በተሰጠው መሥሪያ ቤት ይሆናል።

ከፍላ ሦስት የዜግነት መብቶች

፲፬ ስለመንግሥታዊ ጥበቃ

- ፩/ መንግሥት ለዜጎች መብቶችና ሕጋዊ ጥቅሞች ጥበቃ ያደርጋል።
- ፪/ መንግሥት በውጭ አገር የሚኖሩ የኢትዮጵያ ዜጎች መብቶችና ሕጋዊ ጥቅሞች የሚጠበቁበትን ሁኔታ ለማረጋገጥ የሚያስችሉ እርምጃዎችን ይወስዳል።

፲፭ ለሌላ መንግሥት ተላልፎ ስለአለመሰጠት

ማንኛውም ኢትዮጵያ ዜጋ ለሌላ መንግሥት ተላልፎ እንዲሰጥ አይደረግም።

፲፮ ዜግነትን ስለመለወጥ

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፱ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ዜግነቱን የመለወጥ መብት ይኖረዋል።

፲፯ ዜግነትን ስለአለመገልፍ

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፱ ወይም ፩ በተደነገገው መሠረት ኢትዮጵያዊ ዜግነቱን ካላጣ በስተቀር በማንኛውም መንግሥታዊ አካል ውሳኔ ዜግነቱ አይገልፍም።

፲፰ የዜጎች እኩልነት

ሁሉም የኢትዮጵያ ዜጎች ዜግነታቸውን ያገኙበት ሁኔታ ከገምት ውስጥ ሳይገባ እኩል የዜግነት መብትና ግዴታ ይኖራቸዋል።

3/ Where the recommendation of the Committee for naturalization obtains the approval of the Authority, the applicant shall be required to appear before the Committee to take the oath of allegiance stated under Article 12 of this Proclamation and shall be issued with a certificate of naturalization.

12. Oath of Allegiance

Any person to be conferred with Ethiopian nationality by law shall, if he has attained the age of majority, take the following oath of allegiance:

“ I - - -, solemnly affirm that I will be a loyal national of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and be faithful to its Constitution”.

13. National Identity Card

- 1/ Any Ethiopian national, if he has attained the age of majority, shall be issued with a national identity card.
- 2/ Minor children shall be entered in the national identity cards of their parents.
- 3/ National identity cards shall be issued by the Authority or by any office delegated by the Authority.

PART THREE RIGHTS OF NATIONALITY

14. State Protection

- 1/ The State shall protect the rights and lawful interests of its nationals.
- 2/ The State shall take such measures as may be necessary to ensure the protection of the rights and lawful interests of its nationals residing abroad.

15. Non-Extradition

No Ethiopian national may be extradited to another state.

16. Change of Nationality

Any Ethiopian national shall, subject to the provisions of Article 19 of this Proclamation, have the right to change his nationality.

17. Non-Deprivation of Nationality

No Ethiopian may be deprived of his nationality by the decision of any government authority unless he loses his Ethiopian nationality under Article 19 or 20 of this Proclamation.

18. Equality of Nationals

All Ethiopian nationals shall have equal rights and obligations of citizenship regardless of the manner in which nationality is obtained.

ሀ/ ባገኘው የሌላ አገር ዜግነት መብቶች መጠቀም ከጀመረ፤ ወይም

ለ/ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ያገኘውን የሌላ አገር ዜግነት ትቶ በኢትዮጵያዊነቱ ብቻ ለመቀጠል መምረጡን ለባለሥልጣኑ ካላወቀ ዜግነቱን በፈቃዱ እንደተወደቀ መረጠው።

፬/ ከኢትዮጵያ ዜግነቱ በተወጣጠ የሌላ አገር ዜግነት ይዞ የተገኘ ሰው በዚህ አንቀጽ ገደብ አንቀጽ 16/ ወይም 17/ ድንጋጌዎች መሠረት የኢትዮጵያ ዜግነቱ ቀሪ እስከሚሆን ድረስ የኢትዮጵያ ዜግነት ብቻ እንዳለው ሆኖ ይቆጠራ።

፳፩. ዜግነትን ግጣት በተጋበረና በልጆች ዜግነት ላይ የሚያሰከትለው ውጤት

የኢትዮጵያ ዜግነትን ግጣት በዚያ ሰው የትዳር ጓደኛና ልጆች ዜግነት ላይ የሚያሰከትለው ውጤት አይኖርም።

፳፪. የኢትዮጵያ ዜግነትን መልሶ ለማግኘት

፩/ አስቀድሞ ኢትዮጵያዊ የነበረና በሕግ የሌላ አገር ዜግነት ያገኘ ሰው፤

ሀ/ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ በመምጣት መደበኛ መኖሪያውን በኢትዮጵያ ውስጥ ከመሠረተ፤

ለ/ ይህን የነበረውን የሌላ አገር ዜግነት ከተወገደ እና ሐ/ ዜግነቱ እንዲመለስለት ለባለሥልጣኑ ካመለከተ፤ የኢትዮጵያ ዜግነቱን መልሶ ያገኛል።

፪/ የዚህ አንቀጽ ገደብ አንቀጽ 16/ ድንጋጌ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 8/1 መሠረት የኢትዮጵያ ዜግነቱን አጥፋ ለነበረ ሰውም ተፈጻሚ ይሆናል።

ኮፎል አድራሻ ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፳፫. ስልጣን ጉዳይ ኮሚቴ

፩/ የሚከተሉትን አባላት የያዘ የዜግነት ጉዳይ ኮሚቴ ይቋቋማል፡

ሀ/ የባለሥልጣኑ ተወካይ..... ሰብሳቢ

ለ/ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተወካይ..... አባል

ሐ/ የፍትህ ሚኒስቴር ተወካይ..... " "

መ/ የፈደራል ፖሊስ ኮሚሽን ተወካይ..... " "

ሠ/ የባለሥልጣኑ ተወካይ..... አባልና ፀሐፊ

፪/ ኮሚቴው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባርን ይኖሩ ታል፣

ሀ/ የኢትዮጵያ ዜግነት በሕግ ለማግኘት የሚቀርቡ ግመልዘኛዎችን የመመርመር፤

ለ/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 8 መሠረት የኢትዮጵያ ዜግነቱን በፈቃዱ እንደተወደቀ የሚቆጠር ሰው የሚያቀርቡትን ተቃራኒ ግብረዘኞች የመመርመር፤

ሐ/ የኢትዮጵያ ዜግነትን መልሶ ለማግኘት ግመልዘኛ ሲቀርብ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 8፪ የተደነገጉት ሁኔታዎች መሟላታቸውን የማረጋገጥ።

- a) Starts exercising the rights conferred to such acquired nationality or
- b) fails to declare his option to the Authority to retain his Ethiopian nationality by renouncing his other nationality within a period of one year.

4/ A person who retains another nationality in addition to Ethiopian nationality shall be considered solely an Ethiopian national until the loss of his Ethiopian nationality pursuant to Sub-Articles (2) or (3) of this Article.

21. Effects of Loss of Nationality on Spouses and Children

A person's loss of Ethiopian nationality shall have no effect on the nationalities of his spouse and children.

22. Re-Admission to Ethiopian Nationality

1/ A person who was an Ethiopian national and who has acquired foreign nationality by law shall be re-admitted to Ethiopian nationality if he:

- a) returns to domicile in Ethiopia;
- b) renounces his foreign nationality; and
- c) applies to the Authority for re-admission.

2/ The provisions of Sub-Article (1) of this Article shall also apply to a person who has lost his Ethiopian nationality pursuant to Article 20 (2) of this Proclamation.

PART FIVE MISCELLANEOUS PROVISIONS

23. Nationality Affairs Committee

1/ A nationality Affairs Committee comprising the following members shall be formed:

- a) a representative of the Authority chairperson
- b) a representative of the Ministry of Foreign Affairs member
- c) a representative of the Ministry of Justice member
- d) a representative of the Federal Police Commission member
- e) a representative of the Authority member and secretary

2/ The Committee shall have the following powers and duties to:

- a) examine applications to obtain Ethiopian Nationality by law;
- b) examine evidences submitted by a person for the rebuttal of his presumed renunciation of Ethiopian nationality pursuant to Article 20 of this Proclamation;
- c) ascertain that the requirements stated under Article 22 of this Proclamation are fulfilled when an application for re-admission to Ethiopian nationality has been submitted.

ክፍል አራት
የኢትዮጵያ ዜግነትን ስለግዛት

፲፱. የኢትዮጵያ ዜግነትን ስለመተው

- ፩/ የሌላ አገር ዜግነት ያገኘ ወይም ሊሰጠው ታል የተገባለት ግንኙነትም ኢትዮጵያዊ ዜግነትን ማሰተው መብት አለው፤
- ፪/ በዚህ አንቀጽ ገደብ አንቀጽ ፲፩/ መሠረት ዜግነትን ለመተው የሌለን ኢትዮጵያዊ ባለሥልጣን በሚወስነው ትጽ መሠረት አስተዳደሩ ለባለሥልጣን ግብዓት አለበት፤
- ፫/ ለአካለ መጠን ያዳደረሰ ሰው በዚህ አንቀጽ ገደብ አንቀጽ ፲፩/ መሠረት ዜግነትን ለመተው የሚችለው በወላጆቹ የጋራ ውሳኔ ወይም ከወላጆቹ አንዱ የውጭ አገር ሰው ከሆነ ኢትዮጵያዊ ሆነ ወላጁ ውሳኔ ይሆናል፤
- ፬/ ዜግነትን ለመተው መፈለጉን ያሳወቀ ኢትዮጵያዊ፣
 - ሀ/ የሚፈለገበት ብሔራዊ ገዴታዎች ካሉ እነዚህን ከመወጣት ወይም
 - ለ/ በወንጀል ተከሰሶ ወይም ተፈርዶበት ከሆነ ከክስ ነፃ ከመደረጉ ወይም የተወሰኑበትን ትግት - ከመፈጸሙ በፊት የዜግነት መልቀቂያ አይሰጠውም፡፡
- ፭/ ባለሥልጣኑ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች መሟላታቸውን ካረጋገጠ በኋላ ዜግነቱ የሚቋረጥበትን ቀን የሚገልጽ የዜግነት መልቀቂያ የምስክር ወረቀት ለባለጉዳዩ ይሰጠዋል፤
- ፮/ በዚህ አንቀጽ ገደብ አንቀጽ ፲፩/ መሠረት የዜግነት መልቀቂያ የምስክር ወረቀት ያልተሰጠው ግንኙነትም ባለጉዳይ ሥልጣን ላለው ፍርድ ቤት ይገባል፤ የግንኙነት መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

፳. የሌላ አገር ዜግነት በግንኙነት የኢትዮጵያ ዜግነት ስለግዛት ሁኔታ

- ፩/ የዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፱/ ፱/ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ግንኙነትም ኢትዮጵያዊ በራሱ ፍላጎት የሌላ አገር ዜግነት ካገኘ ዜግነቱን በራሱ ፈቃድ እንደተወ ይቆጠራል፤
- ፪/ ከወላጆቹ አንዱ የውጭ አገር ዜጋ በመሆኑ ወይም በውጭ አገር በመወለዱ የሌላ አገር ዜግነት ያገኘ ኢትዮጵያዊ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፱/፫/ መሠረት ኢትዮጵያዊ ዜግነቱን አስተዳደሩ እንዲተው ካልተደረገ በስተቀር ለአካለ መጠን ካደረሰ በኋላ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ የሌላ አገር ዜግነቱን ትቶ በኢትዮጵያዊነቱ ብቻ ለመቀጠል መምረጡን ለባለሥልጣኑ ካሳወቀ ዜግነቱን በፈቃዱ እንደተወ ይቆጠራል፤
- ፫/ ራሱ ጠይቆ ሳይሆን በዚህ አንቀጽ ገደብ አንቀጽ ፲፩/ ከተመለከተው ውጭ በግንኙነትም ሌላ ምክንያት ላይ ተመሥርቶ በሌላ ድንጋጌዎች ተፈጻሚነት የተነሳ የሌላ አገር ዜግነት ያገኘ ኢትዮጵያዊ፤

PART FOUR
LOSS OF ETHIOPIAN NATIONALITY

19. Renunciation of Ethiopian Nationality

- 1/ Any Ethiopian who has acquired or has been guaranteed the acquisition of the nationality of another state shall have the right to renounce his Ethiopian nationality.
- 2/ An Ethiopian who intends to renounce his nationality in accordance with this Article: Sub Article (1) shall in advance inform the Authority in the form prescribed by the Authority.
- 3/ The renunciation of the nationality of a minor child pursuant to Sub-Article (1) of this Article shall be effected by the joint decision of his parents or, where one of his parents is a foreigner, by the decision of the Ethiopian parent.
- 4/ An Ethiopian who has declared his intention to renounce his nationality may not be released until:
 - a) he has discharged his outstanding national obligations; or
 - b) where he has been accused of or convicted for a crime, he has been acquitted or served the penalty.
- 5/ The Authority shall, upon ascertaining that the provisions of this Article are complied with, issue the applicant with a certificate stating the effective date of his release.
- 6/ Any Ethiopian who is not issued with a certificate of release in accordance with Sub-Article (5) of this Article shall have the right to appeal to the competent court.

20. Loss of Ethiopian Nationality upon Acquisition of Other Nationality

- 1/ Without prejudice to the provisions of Article 19 (4) of this Proclamation, any Ethiopian who voluntarily acquires another nationality shall be deemed to have voluntarily renounced his Ethiopian nationality.
- 2/ An Ethiopian who acquires another nationality by virtue of being born to a parent having a foreign nationality or by being born abroad shall be deemed to have voluntarily renounced his Ethiopian nationality unless he has declared to the Authority his option to retain it by renouncing his other nationality within one year after attaining the age of majority, or unless there has been an earlier express renunciation of his Ethiopian nationality pursuant to Article 19 (3) of this Proclamation.
- 3/ An Ethiopian who acquires, in the absence of his own initiative, another nationality by the operation of the law in connection with any ground other than those specified under Sub-Article /2/ of this Article shall be deemed to have voluntarily renounced his Ethiopian nationality, if he:

- ር/ ኮሚቴው በዚህ አንቀጽ ገደብ አንቀጽ 18/ መሠረት አገድጋ ጉዳይ የሚያየው በባለሥልጣኑ ሲመራለት ነው። ኮሚቴው የደረሰበትንም ግኝትና የውሳኔ ሃሳብ በባለሥልጣኑ ያቀርባል፤
- ፱/ ኮሚቴው ለሥራው ባስፈለገ መጠን ይሰበሰባል፤
- ሮ/ ከኮሚቴው አባላት ከግንብ በላይ ከተገኙ ምልክት ገብሮ ይኖራል፤
- ደ/ ኮሚቴው የውሳኔ ሃሳብ በድምጽ ባልሚ ያልፋል፤ ሆኖም ድምጽ እኩል በእኩል የተከፈለ እንደሆነ ለብላጊው ድምጽ የሰጠበት ወገን ሃሳብ የኮሚቴው ሃሳብ ሆኖ ያልፋል፤
- ፺/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆኖ ኮሚቴው የራሱን የሰበሰባ ሥነ ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል።

- ፳፩. ደንበኛ መመሪያ የግድግዳት ሥልጣን
 - ፩/ ይህን አዋጅ በሚገባ ለግብረሰብ የሚያስፈልጉ ደንቦችን የሚደሰቱት ምክር ቤት ሊያወጣ ይችላል፤
 - ፪/ ይህን አዋጅ በሚገባ ለግብረሰብ የሚያስፈልጉ ዝርዝር መመሪያዎችን ባለሥልጣኑ ሊያወጣ ይችላል።

፳፪. የተሻራ ሕግ
የገዢዎች የኢትዮጵያ ዜግነት ሕግ ለንደተሻሻለ በዚህ አዋጅ ተሻሻሏል።

፳፫. የመሸጋገሪያ ድንጋጌ
ይህ አዋጅ እስከደረሰበት ቀን ድረስ በቀድሞው የዚህ ነት ሕግ መሠረት የኢትዮጵያ ዜጋ የነበረ ግንኛውም ሰው የኢትዮጵያ ዜጋ እንደሆነ ይቀጥላል።

፳፬. አዋጅ የሚጻፍበት ጊዜ
ይህ አዋጅ ከታህሣሥ 11 ቀን 1994 ዓ.ም ጀምሮ የገና ይሆናል።

አዲስ አበባ ታህሣሥ 11 ቀን 1994 ዓ.ም.

ገርግ ወልደጊዮርጊስ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

- 3/ The committee shall consider any case in accordance with Sub-Article (2) of the Article when it is referred to it by the Authority. The Committee shall also submit its findings and recommendations to the Authority.
- 4/ The Committee shall meet as frequently as its duties require.
- 5/ There shall be a quorum where more than half of the members of the Committee are present at a meeting
- 6/ Any decision of the Committee shall be adopted by a majority vote; in case of a tie, the chairperson shall have a casting vote.
- 7/ Without prejudice to the provisions of this Article, the Committee may adopt its own rules of procedure.

- 24. **Powers to Issue Regulations and Directives**
 - 1/ The Council of ministers may issue regulations necessary for the proper implementation of this Proclamation.
 - 2/ The Authority may issue detailed directives necessary for the proper implementation of this Proclamation.

25. **Repeal**
The Ethiopian Nationality Law of 1930 (as amended) is hereby repealed.

26. **Transitory Provisions**
Any person who has retained, until the coming into force of this Proclamation, his Ethiopian nationality pursuant to the former Nationality Law shall continue to be an Ethiopian national.

27. **Effective Date**
This Proclamation shall enter into force as of the 23rd day of December, 2003.

Done at Addis Ababa, this 23rd day of December, 2003.

GIRMA WOLDEGIORGIS
PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA